

- መ) ለባለሥልጣን በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፅቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
- ሠ) ባለሥልጣን ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚ ያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣ ኑን ይወክላል፤
- ረ) የባለሥልጣንን የሥራ ክንውንና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀር ባል።
- ሸ/ ዋና ዳይሬክተሩ ለባለሥልጣን የሥራ ቅልጥ ፍና በሚያስፈልገው መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለባለሥልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተ ሮችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

፲፩. የምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ሥልጣንና ተግባራት

- ፩/ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፡-
 - ሀ) የባለሥልጣንን ተግባራት በማቀድ፣ በማደ ራጀት ፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያማዛሉ፤ እና
 - ለ) በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጣቸውን ሥራዎች ያከናውናሉ።
- ፪/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ለዋና ዳይሬክተሩ የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

፲፪. የባለሥልጣን በጀት

የባለሥልጣን በጀት በመንግሥት ይመደባል።

፲፫. የሂሳብ መዛግብት

- ፩/ ባለሥልጣን የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂ ሳብ መዛግብት መያዝ አለበት።
- ፪/ የባለሥልጣን የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም ዋናው አዲ ተር በሚሰይሙው አዲተር በየዓመቱ ይመረ መራሉ።

፲፬. መብትና ግዴታ ስለማስተላለፍ

በአዋጅ ቁጥር ፩፻፸፯/፲፱፻፺፩ ተቋቁሞ የነበረው የመድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለባለሥልጣን ተላልፏል።

፲፭. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፮ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም
 መለስ ዜናዊ
 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
 ጠቅላይ ሚኒስትር

- d) effect payments in accordance with the approved budget and work plan of the Authority;
 - e) represent the Authority in all its dealings with third parties;
 - f) prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Authority.
- 3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to the Deputy Director Generals and employees of the Authority to the extent necessary for the efficient performance of the Authority.

11. Powers and Duties of Deputy Director Generals

- 1/ The Deputy Director Generals shall:
 - a) assist the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the activities of the Authority; and
 - c) perform other activities specifically assigned to them by the Director General.
- 2/ The Deputy Director General who is specifically delegated shall act on behalf of the Director General in his absence.

12. Budget

The budget of the Authority shall be allocated by the government.

13. Books of Accounts

- 1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2/ The books of accounts and other financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.

14. Transfer of Rights and Obligations

The rights and obligations of the Drug Administration and Control Authority established under Proclamation No. 176/1999 are hereby transferred to the Authority.

15. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazzeta.

Done at Addis Ababa this 23rd day of August, 2010.
 MELES ZENAWI
 PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
 DEMOCRATIC
 REPUBLIC OF ETHIOPIA